

## የኮሮና ቫይረስ (የኮቪድ-19) በሽታ ምላሽ አሰጣጥን አስመልክቶ የተዘጋጀ መግለጫ

ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 4034 የላብራቶሪ ምርመራ አንድ መቶ ሰማንያ ስድስት (186) ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝተዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 5034 ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 73 ወንድ እና 113 ሴት ሲሆኑ የዕድሜ ክልላቸው ከ 6 ወር እስከ 75 ዓመት ውስጥ ይገኛል። በዜግነት አንድ መቶ ሰማያ አንድ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ አምስት ሰዎች የውጭ ሃገር ዜጋ ናቸው። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው 147 ሰዎች ከአዲስ አበባ ፣ 16 ሰዎች ከሶማሊ ክልል፣ 10 ሰዎች ከአፋር ክልል፣ 8 ሰዎች ከድሬድዋ ከተማ አስተዳደር፣ 4 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል፣ እና 1 ሰው ከደ/ብ/ብ/ሕ ክልል ናቸው።

ከጠቅላላው የላብራቶሪ ምርመራ ውስጥ 35 (15 ከጤና ተቋም እና 20 ከማህበረሰብ በተወሰደ ናሙና) ናሙናዎች በአስክሬን ላይ የተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ ሲሆን ሁለት ናሙናዎች ከጤና ተቋም የኮሮና ቫይረስ ተገኝተዋል። በተጨማሪም አንድ በህክምና ማዕከል ውስጥ በህክምና ላይ የነበረ ሰው ህይወት አልፏል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ የተገኘባቸው እና ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር ሰባ ስምንት (78) ደርሷል። በህልፈተ ህይወታቸው የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እየገለጹን ለቤተሰቦቻቸው መፅናናትን እንመኛለን። ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ዝርዝር ሁኔታ እንደሚከለው ቀርቧል።

ተ.ቁ	የመኖሪያ አድራሻ	ጾታ	ዕድሜ	ማብራሪያ
1	አዲስ አበባ	ወንድ	38	በህክምና ማዕከል በህክምና ላይ የነበረ
2	ሶማሊ	ሴት	19	በጤና ተቋም በህክምና ላይ የነበረች
3	ሶማሊ	ሴት	40	በጤና ተቋም በህክምና ላይ የነበረች

የሚኒስቴሮች ኮሚቴ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመከላከል፣ ለመቆጣጠር እና የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እና አዋጁን ለማስፈጸም የሚያስችል መመሪያ ተግባራዊ እንዲደረግ ወስኗል። በዚህም መሠረት በመመሪያው ውስጥ የተቀመጡ ሁሉንም መስፈርቶችን የሚያሟሉ ሰዎች በቤት-ውስጥ ሆነው የሕክምና ክትትል ማድረግ ይችላሉ። ስለሆነም በቤት ውስጥ ሆነው የኮሮና ቫይረስ ሕክምና የሚያገኙ ሰዎች በሽታው ወደ ሌሎች የቤተሰብ አባላት እንዳይሰራጩ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሁሉ ማድረግ እንዳለባቸው ማስገንገን ይጠበቃል።

በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት ሰባ አራት (74) ሰዎች (63 ከአዲስ አበባ፣ 6 ከትግራይ ክልል፣ 2 ከሶማሊ ክልል፣ 2 ከደ/ብ/ብ/ሕ ክልል፣ እና 1 ሐረሪ ክልል) ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 1486 ነው።

**በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ የሁኔታ መግለጫ**

አጠቃላይ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	227,375
በሃያ አራት ሰዓት ውስጥ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	4034
በዛሬው ዕለት በበሽታ መያዘቸው በላብራቶሪ የተረጋገጠ	186
በአሁኑ ሰዓት ቫይረሱ ያለባቸው	3,468
በፀና የታመሙ ሰዎች ቁጥር	38
አዲስ ያገገሙ	74
በአጠቃላይ ያገገሙ	1,486
በዕለቱ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች	3
በአጠቃላይ በበሽታው ሕይወታቸው ያለፈ	78
ወደ ሀገራቸው የተመለሱ	2
እስከ አሁን ድረስ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር	5,034

**በየዕለቱ የሚቀርበው የኮሮና ቫይረስ (የኮቪድ-19) በሽታ ምልክ አሰጣጥን የተመለከተ መግለጫ ከሰኔ 18 ቀን 2012 ዓ.ም. ጀምሮ በ<http://covid19.et> ላይ የሚገኝ የሚሆን ይሆናል።**

የላብራቶሪ ምርመራ ናሙናዎች ከተለያዩ ይበልጥ ተጋላጭ ከሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች፣ ከጤና ተቋማት፣ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ካላቸው ሰዎች እንዲሁም በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ካሉ ሰዎች ተወስዶ የተከናወነ ነው።

በማንኛውም ሰዓት ጥቆማ ለመስጠትና መረጃ ለማግኘት እንዲሁም በቫይረሱ መያዘቸው ከተረጋገጡ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው ግለሰቦች ሪፖርት ለማድረግ በነፃ የስልክ መስመር 8335 ወይም በ952 ወይም በመደበኛ የስልክ ቁጥር 01182276796 በመደወል ወይም በኢሜል አድራሻችን [ephieoc@gmail.com](mailto:ephieoc@gmail.com) በመጠቀም ወይም ባሉበት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች በመደወል ሪፖርት እንዲያደርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት በስልክ እንዲያሳውቁ እንጠይቀለን።

ዶ/ር ሊያ ታደሰ  
የጤና ሚኒስትር  
ሰኔ 17 ቀን 2012 ዓ.ም